

እስከ ማእከሉ ተሰኝቶ በክልሉ ልብክሙ

ከይጌይስ እውነቱ

ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥና በዝርወት በውጭ ዓለም የምንገኝ በሙሉ እስከ መቼ በሁለት ልብ ስናነክስ እንኖራለን። እስከ መቼ ከሁለት ያጣ የውኃ ላይ ከብት ሆነን እንቀጥላለን። መንፈሳዊም ሥጋዊም ያላማረብን። ታላቁ መጽሐፍ በሐዋርያው ያዕቆብ በኩል ሁለት ልብ የሆነ ሰው ከእግዚአብሔር አንዳች የሚያገኝ አይምሰለው በማለት እቅጩን ይነግረናል። እስከ መቼ ይህንን ምድራዊ ገሃነም (ኑሮ) ብለን የባሰ አታምጣ እያልን እናላዝናለን። እስከ መቼ ሆን ብሎ በማወቅ (የወያኔ ቡችሎችና ሆድ አደሮች) እንዲሁም በድንቁርናና ለጠባብ ጎሳኝነት በመገዛት በማሳበራዊውም ሆነ በሌሎች መገናኛዎች ከምናያቸው ዕብደቶች ጋር አብረን እናብዳለን። እስከ መቼ ተያይዘን ወደ ገደል ለመግባት እንጣደፋለን። እስከ መቼ ዋናውን ጉዳይ ትተን በጭፍጫሬ ስንደናቆር የባርነትን ዘመን እናራዝማለን። እስከ መቼ ጎበዘን አጥተን ነፃነትን በማማረር ብቻ ለማግኘት እንናፍቃለን። መቼም ባርነትን በፈቃዱ የሚመርጥ ባለመኖሩ፣ ያለን የጋራ ዕጣ ፈንታ ቁርጥ ጎሊና አድርገን - ኢትዮጵያን ለማዳን የጋራ ዓላማ ሲባል - ቆሻሻውን የወያኔ ትግሬ አገዛዝ ማስወገድ ብቻ ነው። ዐርነት ከወጣን በኋላ በአራቱም ማዕዘናት የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ያሉንን ልዩነቶች/ጥያቄዎች ኹሉ (አብዛኞቹ የጎንዮሽ ንትርክ ሲደርግባቸው የቆዩ) በጠረጴዛ ላይ ዘርግፈን በሕዝብ አስተያየት ፍርድ ቤት የምንዳኝበት ይሆናል።

እስልምናው፣ ክርስትናው፣ ባጠቃላይ እግዚአብሔርን መፍራቱ ማጎበረሰባችን ከተፈተለበት ድርና ማግ ዋናው ነው ብለን የምናምን ከሆነ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን ለማዳን ታላቅ ኃይልና ብርቱ መሣሪያ ለመሆን ለምን ተሳካው። በየእምነቱ የሚደረገው ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደትና ምዕቀት አፍአዊ ካልሆነ ለጋራ ርስታችን ኢትዮጵያ በአንድነት መቆም እንዴት አቃተን። ቅዱሳት መጻሕፍት እንደሚያስረዱን በእግዚአብሔር የማዳን/ትድግና ሥራ ውስጥ የሰው ልጆች የራሳቸው ድርሻ አላቸው። የአራት ቀን ሬሳ የነበረውን አልዓዛር መድኃኔዓለም ክርስቶስ በቃሉ ከሞት ሲያስነሳው የሐዋርያቱ ድርሻ ከመቃብሩ ደንጊያ ማንሣት ነበር። እኛስ ኢትዮጵያውያን ላለፉት 26 ዓመታት አገራችንን እንደ መርግ የተጫናትን የመቃብር ደንጊያ (ስም አጠራሩ ለዘላለም ከኢትዮጵያ ምድር ይጥፋና - ወያኔ ሕወሓት) በልዑል ቸርነት በጎበዘን ነቅለን ትንሣኤ ኢትዮጵያን የማናውጅበት ምን ምክንያት አለ። ይህ ባለጌ አገዛዝ ዋልድባን ገዳም ያህል ታላቅ የተቀደሰ የክርስትና ማዕከል (ገዳም) የደፈረ ርኩስ ቡድን ነው። ይህም ሀገራዊ ህላዌ ባልተረጋገጠበት ሥርዓተ አምልኮን በአግባቡ መፈጸም እንደማይቻል በግልጽ ያሳየናል። በአንፃሩም ሀገራዊ ህላዌ ባልተረጋገጠበት ሁኔታ ታሪክ ወለድ የተባሉትንም ሆነ አገር አጥፊው የሕወሓት አገዛዝ የፈጠራቸውን ልዩነቶች እንዴት በሰከነ መልኩ ለመፍታት ይቻላል። ለዘመናት የተገነቡ መንፈሳዊና ሥጋዊ እሴቶቻችንን ንቅስ አድርጎ ለማጥፋት ተግባር እየሠራ ያለን ዕኩይ፣ ዕቡይና እብራተኛ ኃይል ለማጥፋት ዛሬ ያልተከፈለ መሥዋዕትነት ለመቼ ሊሆን ነው።

- ቆሻሻው የሕወሓት አገዛዝ የበርካታ ኢትዮጵያውያንን መብልና መጠለያ በቆሻሻ ውስጥ ከማድረግ አልፎ፣ በቆሻሻ ታፍነው እንዲሞቱና እንዲቀበሩ በማድረግ ክቡሩን የሰው ልጅ ከቆሻሻ ነጥሎ እንደማይይ አሳይቶናል።
- ነውረኛው ወያኔ ኢትዮጵያን ምድራዊ ገሃነም በማድረግ በየወህኒ ቤቱ ንጹሐንን በማጎር በቁሙ ሽንቱን ሽንቶብናል፤ ወደር በማይገኝለትና ሞትን በሚያስጎቅ ጭካኔው ኢትዮጵያንና ሕዝቧን አዋርዷል።
- እምብርት ያልፈጠረበት የወንበዴው አገዛዝ የኢትዮጵያውያንን ቁሳዊና መንፈሳዊ ሀብታት ሹሉ ዘርፏል፤ አውድሟል። በዚህም የአገዛዙን ቁንጮዎችንና ቤተሰቦችን፣ ከጎሲናቸው ተፋትተው ለአገዛዙ በአሽከርነት ያደሩ (ኦሕይድ፣ ብአይን፣ ደሕይግ እና ሌሎች አጋር ተብዬዎች) ክርሳሞችን እና በማይካድ መልኩ የመጨረሻ መሸሸጊያዬ ብሎ የሚመካበትን <በደም> የሚዛመዳቸውን አብዛኛውን የትግሬ ሰዎች ጠቅሟል።
- ጎሣን መሠረት ያደረገው የዘር መድልክ አገዛዝ ማንም ሊመካበት የማይገባውን፣ ጥሮና ግሮ እንዲሁም በምርጫና በፍላጎቱ ያልሆነውን ማንነት ለአጥፊ የጎሣ ፖለቲካ መሠረት በማድረግና በመላ ኢትዮጵያ <የአትድረሱብኝ አጥር> በማበጀት የኢትዮጵያን ህልውና አደጋ ላይ ጥሏል። <ወርቅ> ከተባሉት ዘሮችም በቡድንም ሆነ በግለሰብ ደረጃ ጥቂት የማይባሉ የትእቢትና ዕብሪታቸው መጠን ሰማይ ነክቷል። በአገር ውስጥ ለመንቀሳቀስ፣ ወደ አገር ለመግባትና ለመውጣት ፈቃድና ክልካይ ሆነዋል፤ በሌሎች የኢትዮጵያ ግዛቶች ሀብትና ንብረት፣ በነዋሪዎችም መብትና ነፃነት አዛዥ ናዛዥ ሆነዋል፤ ወንበዴው ሕወሓት የመጨረሻ ዋሻዬ ከሚለው አካባቢ ውጭ በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ላይ ለሚፈጽሟቸው ጆሮን ጭው ለሚያደርግ የጅምላ ጭፍጨፋ፣ በደልና ሰቆቃ፣ እንግልትና አፈና ደንታ ቢስ በመሆን የራሴ የሚሉት ጎሣ ላይ ደረሰ ለሚሉት የንብረት ጉዳትና የጥቅማ ጥቅም ጥያቄ በሚያስተዛዝብና ሌሎች ኢትዮጵያውያንን በሚያስቆጣ መልኩ የሚያሰሙት ከጣሪያ በላይ የሆነ ጩኸት አንዱ የማን አለብኝነት መገለጫቸው ሆኗል፤ በማወቅም ሆነ ባለማወቅ ኢትዮጵያዊ ላልሆነ ዓላማ የተሠዉ ወገኖቻቸውን ደም ለዘላለም የገገርነት መብት ዋስትና እንደሚሰጣቸው ሲደነፉ ይሰማሉ፤ ከሌላው ኢትዮጵያዊ የተለየ በደል እንደደረሰባቸው በማስመሰል ሌላውን የኢትዮጵያ ክፍል በመዝረፍና በማኮሰስ፣ አንድን አካባቢ ብቻ ዓይን ባወጣ ወይም ይሉኝታ ባጣ መልኩ አድሎአዊ ልማትን መደገፍ - ይህ የገለማ የዱርዬዎች አገዛዝ ወደ ታሪክ ቆሻሻ ቅርጫት ከተወገደ በኋላ - ነገን አብሮ ለመኖር ያለሙ አያስመስላቸውም።
- በተለይም ሕወሓት ኢትዮጵያን ከፋፍሎ ለመግዛት እንዲያመቸው በፈጠረው አፓርታይዳዊ የክልል ባንቱስታን መሠረት ወደ ትግራይ በጉልበት የቀላቀላቸውን ሌሎች የኢትዮጵያ ግዛቶች (መሬት) በሚመለከት አገዛዙ፣ አሽከሮቹና ተከታዮቹ ብቻ ሳይሆኑ በትግራይ ሕዝብ ስም የሚንቀሳቀሱ <ተቃዋሚ> ድርጅቶች በሙሉ (የሚያስተባብሉ ከሆነ ወጥተው ይናገሩ) የሚተባበሩበት አጀንዳ መሆኑ - ዘር ክልንም ይስባል የሚባለውን ብሂል የሚያረጋግጥ - የማናመልጠው መራር እውነታ ነው።

ስለሆነም ግፍንና የግፍን ወሬ እያዩና እየሰሙ መለማመድና ምንም እንዳልተፈጸመ ቆጥሮ <መደበኛ ሕይወትን> የመቀጠል ድንዛዜና አባዜ ይብቃ! እያወቁ የመሞኘት/የመበለጥ ጊዜ ይብቃ!

ሕወሓት እንደ ቡድን የልቡሳነ ሥጋ አጋንንት ስብስብ መሆኑን እያወቅን እሹሩ በማለት የምናስታምምበት ጊዜ ይብቃ! በመሆኑም ወያኔ ትግራ ከደደቢት ጀምሮ በኢትዮጵያ ላይ በነቢብና በገቢር የፈጸማቸውንና እየፈጸማቸው ያሉ አረመኔአዊ ድርጊቶችን፣ ዝርፊያዎችንና ቅጥፈቶችን (‹ወርቆችን› ያስከፋል ሳንል) ከመግለጽና ማጋለጥ በተጨማሪ ይህ ‹ክፉ ቀን› (የወንበዴው ሕወሓት አገዛዝ) አልፎ በጎውን ዘመን ለማየት ከፈለግን በጠላት እጅ ለመሞት ብቻ ሳይሆን ጠላታችንን ጥለን ኢትዮጵያችንን ለመታደግ እንነሳ። ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ የቀደምት አበው እና እማት የጀግንነት ደም እንዲሁም የአገር ፍቅር በደሜ ይመላለሳል የምንል ኹሉ ‹ደንጋዩን› ሕወሓት ከጫንቃችን ላይ ለማንሳት ባጭር ታጥቀን የመንቀሳቀሻችን ጊዜ ዘግይቷል ከሚባል በቀር አሁን ነው። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። እነሆ ሰዓቱም አሁን ነው። እንዲል መጽሐፍ። የማመልከው አምላክ የግፍና ጭቆና ተባባሪ ባለመሆኑ በርሱ ፈቃድና ቸርነት ኢትዮጵያችንን የሕዝቧ መኖሪያ ሳይሆን መቃብር ብቻ አድርጎ በላይዋ የተጫነባትን ሕወሓት ና ኩባንያው የተባለውን ‹ደንጊያ› ከወገኖቹ ጋር በአንድነት ለማንሳት ዝግጁ ነኝ። ‹ሰው› ሆኖ መኖር ወይም መሞት ታላቅ ክብር ነውና።